

እኛ እና እነሱ

ከባላንገብ

ኢሕአፓ የሚታገለገል ለህግ የበላይነት ነው። በመሆኑም ተተቸሁ ተጠየኩ አላለም አይልምም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የሚስታወለው የተጎዳውን የሞተውን ሰቆቃ የደረሰበትን ስየል የተፈጸመበትን ለማሰብ የሚከብድ ስቃይ የተቀበለውን ተበዳዮን ሞቹን እና ተጎድቧልን ኢሕአፓን እንከሳለን እንጠይቃለን የሚሉት አንድም እራሳቸው ተጠያቂ መሆን የነበረባቸው ወንጀለኞች ናቸው። አለያም ተጠያቂነትን በወርስ የተቀበሉ የሚመስላቸው እና ኢሕአፓ እራሱን መከላከል አልነበረበትም የሚሉ ቁሎች ናቸው። በወታደራዊ ደርግ ስየል የፈጸሙም ሆነ የወያኔ ባለሞል ሆነው በወገኖቻችን ደም የነገዱትን ከሃዲዎች ለፍርድ የማቅረቡ እና የህግ የበላይነትን በተግባር የመተርጎሙ ጉዳይ በወያኔ ወድቀት ማዕገስት በይደር የማይያዝ እና የማይታለፍ ሃገራዊ ግዴታ ነው። ያኔ ብቻ ነው ወደ ስልጣን መንበር የሚመጡ ሁሉ ለተግባራቸው ተጠያቂነትን እንዲቀበሉ ማስገደድ የሚቻለው። በርግጥ ይህ ሃሳብ የሚያንዘረዝራቸው የዕብድ ገላጋዮች ቁጥራቸው ትንሽ አይደለም። ሺፍንፍን ለምግብ እንደሆን እንጅ በሃገር ጉዳይ ቦታ የለውም።

በእርቅ ስምም በግ እና የዱር ተኩላን ይላመዱ ማለት ተመሳሳይ ነገር በማድረግ የተለየ ውጤት እንደመጠበቅ አይነት ነገር ነው። የኢሰፓው ተጠሪ እና የእርዳታ ማስተባበሪያ ኮሚሽነር የነበረው ሻለቃ ያኔም አሁንም ሰልፋቸው ከህዝብ አይደለም አልነበረምም። ባይሆን አሁን አይናቸውን በጨዋ አጥቦ ወዲ አፈወርቂ የኢትዮጵያ አንድነት ጠበቃ ነው ይላሉ። አማርኛ ጠፍቶበት Vision ምናምን እያለ ወትር ወትር እሚለው ገልቱ ዶክተርም በትንሽ ነገር አኩሩፎ እስኪሄድ ድረስ ያዙኝ ልቀቁኝ ማለቱ የሚጠበቅ ነው። ዶክተሩ እስከተጨበጨበለት ድረስ የማይባለውንም የማይሆነውንም ያላዘናል። አሳ በተራራ ዝንጀሮ በባህር መኖር አለባቸው ይልና እንዴ! እንዴት ተደርጎ አሳወ የባህሩ ባለቤት ብቻ ሳይሆን ከባህሩ ከወጣ ህይወትም አይኖረው ለዛውስ እርሱ መቸ በባህር አልኖርም አለ ሲባል። ሲጀመር በእንግሊዝኛ እና በሃበሺኛ ሲታሰብ የተለያዩ ነው ደግሞም እኔ የማውቃቸው በምኖርበት አካባቢ የሚኖሩ አሳወች ሁሉ በባህር መኖር እማይፈልጉ ናቸው። ደግሞም እኮ እኔ ዶክተር ነኝ ይላል። የጠያቂዎች ልበሙሉነት ያንዘፈዘፈው እና እንዳወም የሆድ ቁርጠትም የያዘኝ በእናንተ ምክንያት ነው። እንኮን ደስ አላችሁ ብሎ በማይገናኝ ነገር ያሳርጋል።

የኢሰፓው ሰውየ እና ሻለቃው ግን ለምን እና እንዴትስ ነው ከወዲአፈወርቂ ጋር እሚገናኙት? ማግኘታቸው እና ማናገራቸውን ባይከዱም ከመንግስት ስልጣን ከወረዱ በሆላ እና የሚታወቅ ማህበራዊ ሚና ሳይኖር አንጋሺ እና አናጋሺ መሆን የተወራውን የሚያረጋግጥ ይሆን? ለሁሉም እስከዛ ወሾችም ትልልቅ እና አደንቆሪ ጡሩንባቸውን ይዘው መጮሃቸውን አያቆሙም። ዳሩ መተዳደሪያስ አይደል። ባዕዳን አለቆቻቸውም አይዘችሁ ይሉቸዋል ጊዜያዊም ቢሆን አዛዥ ናዛዥ ለመምሳል ይጥራሉ። ከጡሩምባዊ የሚወጣው ድምፅ ብዙውን ጊዜ ለጀሮ የሚቀፍ እና አሉታዊ ቢሆንም አንዳንዶች በጡሩንባዊ ትልቅነት እና ወጫዊ ቀለሙ ተፅዕኖ ስር ይወድቁ እና ግራ ይጋባሉ። በወገን ደም እጃቸው የተበከሉትም መቃዠታቸው እና መወራጨታቸው የሚጠበቅ ነው። ወያኔም አጋጣሚውን በመጠቀም በየህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ስርጎ ገቦችን ለማስረግ ትሞክራላች የቅርብ ጊዜው የወያኔ ስርጎ ገብ የመቀሌውን አቻምየለህ ታምሩን ምንደኞነት ልብ ይሉል።

የህዝብ ልጆች የሞት ሺረት ሁለገብ ትግል ያደርጋሉ በመጨረሻም በሃገራችን ጉዳይ እጃቸውን ያስገቡ ባዕዳን ሁሉ በተላላኪዎቻቸው ተስፋ ይቆርጣሉ። ቀድሞውንም ለወንድሞቻቸው ያልታመኑ ብለውም ይጸዩቸዋል። ጥሩምባዊም ድምፅ ያጥረው እና ይሰላል። ተከፋይ ጥሩምባዊ ነፈሳቸው በጥሩምባዊ ላይ ያድማሉ ስራቸውን ወደወት እንደማያወቁም በምሃላ ይገልጻሉ። epdaን ያስታውሳል። ያኔ የህዝብ ልጆች ከወገኖቻቸው ጋር ስርየትን ያገኛሉ። እራሳቸውን ነገረ ፈጅ

አድርገው የሚያስቡ ባዕዳንም ምርጫ ያጡና ከተላላኪዎቻቸው ይልቅ ከጠንካራ የህዝብ ልጆች ጋር መደራደርን ይመርጣሉ። ይህ ትንቢት አይደለም በተደጋጋሚ የታየ እውነታን መሠረት ያደረገ ተጨባጭ ግንዛቤ ነው።

ከሃያ አምስት አመት ከፋፍለህ ግዛወ አስተዳደር በሆላ ማን ይሙት ወያኔ እና አለቆቹ አዲሱ ትውልድ ስለዓንድነት እና ሃገራዊ ፋይዳ መሳሪያ ተደቅኖበት ባለሰነት ቀለሙን ምንም ያልታከለበትን እና ያልተቀነሰበትን ታሪክ ሰሪ አርበኞቻችን ከባህረነጋሺ እስከ ሞያሌ የወደቁለትን የጥቁር ህዝቦች ሁሉ ኩራት የሆነውን ሰንደቃችን ያወለበልባል ብለው ያልማሉ? በጭራሽ!! ለዛም ነው በድንጋጤ ተርበት-በተወ በአስር ሺዎችን ለአስር የዳረጉት እና የአስቸኮይ ጊዜ ቅ-በጥርስ ያሉት። ኢትዮጵያዊነት ምን ያክል ቢቀጠቀጥ ሊጠፋ እና ሊተን እንደሚችል የቅርብም የሩቅም ጠላት ዛሬ ላይ በሚገባ ተረድቶል። ወያኔም ሃሳቡ ተመሠቃቅሎበት አንዴ ሰፊ ሌላ ጊዜ ስለየጋንዳ የከብት እርባታ ቢያወራ ከህዝብ ጋር ሆድ እና ጀርባ መሆኑን ጠንቅቆ ተረድቶል። የቀረው የወድቀት ሰዋሠው የሆነው የመጨረሻ የጭካኔ በትርን በመጠቀም ለማሸማቀቅ እና በፍራቻ ለመሸበብ መሞከር ነው። ለዚህ ሌላ "ሃወዜንን" አይነት መጠነ ሰፊ ፍጅት ሊያደርስ እና እንደተለመደው ፀረ ሰላም ሃይሎች ባደረሱት ጥቃት በርካታ የህይወት እና የንብረት ጥፋት ደረሰ ሊል እንደሚችል እና በቱጃሩ ሼክ በኩል ሌላ መቶ ሚሊዮን ሌላም ሌላም ሰብስቦ ገዳይም ሙሾ አወራጅም ሊሆን እንደሚችል መጠበቅ የዋህነት አይሆንም። ይልቅስ ሃገር ወዳዶች እና ፍትህ ወዳድ ወገኖች ሁሉ ይህን አይነት መሠሪነት ቢፈፀም ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሚለውን ማወጠን የሚገባቸው ይመስለኛል።